

13^ኛ አመት ቁጥር 11
13th Year No 11



ባህር ዳር ሚያዚያ 2 ቀን 2000 ዓ.ም
Bahir Dar 11th, July 2008

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
ዝክረ-ሕግ
ZIKRE-HIG**

**OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE
IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**

የአንዱ ዋጋ ብር 28.00 Price	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ 312 P.o. Box
---------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------

<p><u>ማውጫ</u> <u>ደንብ ቁጥር 59/2000ዓ/ም</u> በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህር ዳር አባይ ወንዝ ሚሊኒየም ፓርክ አካላለፍ አስተዳደር መወሰኛ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ</p>	<p><u>CONTENTS</u> <u>Regulation No.59/2008</u> The Amhara National Regional State The Bahir Dar Nile River Millennium Park Demarcation and Administrative Determination, Council of Regional Government Regulation.</p>
--	--

ደንብ ቁጥር 59/2000ዓ/ም
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህር ዳር አባይ ወንዝ ሚሊኒየም ፓርክ አካላለፍ አስተዳደር ለመወሰን የወጣ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ

REGULATION NO.59/2008
A COUNCIL OF REGIONAL GOVERNMENT REGULATION ISSUED TO PROVIDE FOR THE DEMARCATION AND ADMINISTRATION OF THE BAHIR DAR NILE RIVER MILLENNIUM PARK IN THE AMHARA NATIONAL

ከሶስተኛው የኢትዮጵያ ሚሊኒየም አከባበር ጋር ተያይዞ አሁን ያለውም ሆነ መጨው ትውልድ ተፈጥሯዊ አካባቢውን በአግባቡ በመጠበቅ በዘላቂ ሁኔታ መጠቀም አንዳለበት በአርአያነት መልዕክት ሊያስተላልፍ የሚችል ፓርክ በክልሉ ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የባህር ዳር ከተማን በማቋረጥ የሚፈሰው የአባይ ወንዝና አካባቢው ባልተጠና ሁኔታ በሚደረግ ሰብአዊ ጣልቃ ገብነትና የልማት እንቅስቃሴ በወንዙ ላይ እየተከሰተ ያለውን ብክለት ከወዲሁ መግታት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የአባይ ወንዝ ከጣና ሐይቅ ከሚወጣበት እስከ ጢስ አባይ ፏፏቴ አካባቢ ድረስ ያለው የወንዙ አካባቢ ሥነ-ምድራዊ ሁኔታ በአብዛኛው የተጠበቀ ቢሆንም በአንፃሩ በከፍተኛ ፍጥነት እየወደመ በመገኘቱና ይህንን ሁኔታ አስቁሞ ሥነ-ምድሩን በተሻለ ሁኔታ በመጠበቅ ዘላቂ በሆነ መንገድ መጠቀም የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር በማስፈለጉ፤

በክልሉ ይዞታ ሥር ያሉትን ጥበቅ ሥፍራዎች መጠን ከማሳደግ አንፃር አካባቢው ያለውን ተፈጥሯዊ ውበት በቅርስነት ጠብቆ ለተተኪው ትውልድ እንዲተላለፍ ማድረግ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

የአካባቢው ነዋሪ ህብረተሰብ በዚህ ተፈጥሯዊ አካባቢ ጥበቃና ልማት ላይ ተሳታፊ እንዲሆን በማስቻል ተጠቃሚነቱን ማረጋገጥ በማስፈለጉ፤

ለከተማው ነዋሪ ሕብረተሰብና ለጎብኪዎች የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ ስፍራን የማደራጀትና ልዩ ልዩ የመዝናኛ አገልግሎቶች የሚለሙበት ምቹ ስርዓት መፍጠር በማስፈለጉ፤

በዚህ አካባቢ ያሉትን የዱር እንስሳትና ሀገር በቀል እፅዋትን በመንከባከብ ህልውናቸው የሚጠበቅበትን ሁኔታ ማመቻቸት ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

REGIONAL STATE

WHEREAS, in connection with celebration of the third Ethiopian Millennium, it is found necessary to establish a park enabling to convey an exemplary message that the present as well as forthcoming generation need to properly protect and sustain ably utilize his natural environment,

WHEREAS, it has been found necessary to deter, in advance, the existing pollution of the river due to unstudied condition of human intervention and development activities on the Nile River which flows dividing Bahir Dar town and the environment;

WHEREAS, although the ecological balance of the surrounding area of the river where the Nile River emanates from Lake Tana up to the surrounding area of Tis Abay Fountain is mostly protected, on the other hand, as it has been destroying in an alarming rate and in order to curve this situation by protecting the ecosystem in a better way, in advance, it is necessary to create a condition enabling it to utilize in a sustainable manner thereof ;

WHEREAS, with respect to increasing the number of reserves existing under holding of Regional State, it has been found appropriate to cause the transfer of the environment maintaining its natural attraction as heritages to the next generation;

WHEREAS, it has been necessary to materialize the beneficiaries of the local community by enabling them to participate in protection and development of this natural environment.

WHEREAS, it has become necessary to create favorable system in which various recreation services may be developed and organizing land for pastime for the urban dwelling communities and tourists;

WHEREAS, it is found appropriate to facilitate conditions in which the existence of wild animals and indigenous vegetation around the park to be maintained by conserving them thereof;

ለዚህም ይረዳ ዘንድ ተፈላጊ መስፈርቶችን ያሟላ የአባይ ወንዝ ከጣና ሐይቅ ለቆ ከሚወጣበት ሥፍራ እስከ ጢስ አባይ ፏፏቴ አካባቢ የሚደርስና የወንዙን ግራና ቀኝ አካባቢ በፓርክነት መሰየምና ወሰኖቹን ከልሎ ስልጣን ባለው የመንግስት አካል ባለቤትነት ሥር የሚተዳደርበትንና የሚለማበትን ህጋዊ ሁኔታ ማመቻቸት በማስፈለጉ፤

የአማራ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 7፣ በፓርኮች ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 96/1996 ዓ.ም አንቀጽ 24 ንዑስ አንቀጽ 1 እንዲሁም በአማራ ብሔራዊ ክልል ከተሞች ማቋቋሚያ፣ ማደራጃና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 91/1996 አንቀጽ 70 ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌዎች ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።

1. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የባህር ዳር አባይ ወንዝ ሚሌኒየም ፓርክ አከላለፍ፣ አስተዳደር መወሰኛ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ቁጠር 59/2000 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ

1. “ጉልት” ማለት ከድንጋይ፣ ከኮንክሪት፣ ከብረት ወይም ከሌላ ቋሚ ከሆነ ነገር ተሠርቶ በመሬት ላይ የተተከለ የወሰን መለያ ምልክት ነው።
2. “የዱር እንስሳት” ማለት ለማዳ ያልሆኑና በየብስም ሆነ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ ልዩ ልዩ ዝርያ ያላቸው በተፈጥሮ የሚገኙ በምድር የሚሄዱና በአየር የሚበሩ እንስሳትን የሚያጠቃልል፣ የመኖሪያ፣ የመጠለያና የመራቢያ አካባቢያቸውን ጭምር ያካተተና

WHEREAS, it is, to assist the purpose, necessary to facilitate a legal framework for the area where the Nile River emanating from Lake Tana up to Tis Abay Fountain area and including the surrounding area of left and right side of the river which has met the essential requirements to be designated as a park as well as be administered and developed under the management of an authorized government body, delimiting its boundaries thereof;

NOW, therefore, the Council of the Amhara National Regional Government, in accordance with the powers vested in it under the provisions of Art. 58, sub-art.7 of the Revised Regional Constitution and Art. 24, sub-art. 1 of the parks Development and Protection Authority Establishment and Determination of Powers and Duties Proclamation No.96/2003, hereby issues this regulation.

1. Short Title

This regulation may be cited as “The Bahir Dar Nile River Millennium Park Demarcation and Administrative Determination, Council of Regional Government Regulation No.59/2008.”

2. Definitions

Unless the context otherwise requires, in this regulation:

1. “Post” means landmark which is made up of stone, concrete, metal or any other fixed object.
2. “Wildlife” means a phrase that accommodates a host of untamed, terrestrial and aquatic various species of animals found in nature, move on land and fly in the air, also encompassing their habit, sanctuary and breeding areas, and is thereby an expression of diverse biological resources.

ሥነ-ሕይወታዊ ሀብትን የሚገልጽ ሃረግ ነው።

- 3. “የከተማ አስተዳደር” ማለት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ነው።
- 4. “የማኔጅመንት ፕላን” ማለት የፓርኩን ጥበቃ፣ ልማት፣ አጠቃቀምና አስተዳደር የሚያሳይ የዕቅድ ሰነድ ነው።
- 5. “ደጀን መሬት” ማለት ከፓርኩ ድንበር ቀጥሎ በኩታ ገጠም የሚገኝና ስፋቱ ወደፊት በማኔጅመንት ፕላኑ የሚወሰን የፓርኩን ደህንነት ለመጠበቅ የሚከለል ቦታ ነው።
- 6. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው ማንኛውም አካል ነው።

3. ስለፓርኩ ስያሜ፣ አካላለፍና ወሰኖች

- 1. በዚህ ደንብ መሠረት የተቋቋመው ፓርክ የአባይ ወንዝን ዓለም አቀፋዊ ስያሜ እና የ3ኛውን የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ማስታወሻነት ለትውልድ ለማስተላለፍ ይቻል ዘንድ “የባህር ዳር አባይ ወንዝ ሚሊኒየም ፓርክ” ተብሎ የተሰየመ ሲሆን ከዚህ በኋላ ፓርኩ እየተባለ ይሠራል።
- 2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የተሰየመው ፓርክ በከተማው አስተዳደር እና በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ አስተዳደር የሚገኝና ጠቅላላ ስፋቱ 4000 ሃክታር የሚሸፍን ቦታ ሆኖ አባይ ወንዝ ከጣና ሐይቅ ከሚወጣበት እስከ ጢስ አባይ ፏፏቴ አካባቢ ባለው የወንዙ ግራና ቀኝ የሚገኝ ቦታ ነው።
- 3. የፓርኩን አካላለፍና አዋሳኝ ሥፍራዎች በኬክሮስ (ላቲቲዩድ) እና በኬንትሮስ (ሎንግቲዩድ) ነጥቦች ውስጥ የሚያሳዩው ዝርዝር መግለጫ ከዚህ በታች ተመልክቷል።
 - ሀ/ ከአባይ ድልድይ በምዕራብ አቅጣጫ 200 ሜትር ርቀት ላይ በባህር ዳር-ጎንደር የአስፋልት መንገድ ላይ በ11 ዲግሪ፣ 36 ደቂቃ 13.2 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 24 ደቂቃ 18.8 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ የሚገኘውን

- 3. “City Administration” means the Bahir Dar city Administration.
- 4. “Management Plan” means a document of plan which shows the protection, development, use and administration of the park.
- 5. “Boundary Land” means a land located in consolidation next to the park, to be demarcated to protect safety of the park and its size may be determined by the management plan in future.
- 6. “Person” means a natural person or juridical body.

3. Designation, Demarcation and Boundaries of the Park

- 1. The park, established pursuant to this regulation, is designated as “The Bahir Dar Nile River Millennium Park” and hereinafter is referred to as “The Park” with the view to passing down the international designation of the Nile River and as a token of Ethiopian third Millennium.
- 2. The park so designated, pursuant to sub. Art. 1 of this Art. is mean to wholly cover 4000 hectares of land, and located in the city administration and in Bahir Dar Zuria woreda administration and found where the Nile River emanates from Lake Tana up to around Tis Abay Fountain area of left and right side of the river.
- 3. The detailed description showing the demarcation of the park and its adjoining places on latitudinal and longitudinal points is indicated here below.
 - A. Commencing at the Bahir Dar-Gondar Asphalt road which is found at 200m. distance form the Nile Bridge to Westerly direction, 11 degrees, 36 minutes, 13.2 seconds north and 37 degrees, 24 minutes, 18.8 seconds west (post No.1 as a starting point);

ጉልት ቁጥር 1 መነሻ በማድረግ፡

ለ/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመሄድ የባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካን ወደ ፓርኩ በማስገባት በ11 ዲግሪ፣ 35 ደቂቃ 13.6 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 24 ደቂቃ 17.3 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 2 ድረስ፤

ሐ/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ በሰላም አርጊው ማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ በሚያልፈው የቀለበት መንገድ ላይ በ11 ዲግሪ፣ 35 ደቂቃ 11.9 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 24 ደቂቃ 01.7 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 3 ድረስ

መ/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ የሥራ አመራር ማሠልጠኛ ኢንስቲትዩትን ወደ ውጭ በማድረግ፣ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ፋኩልቲን ወደ ፓርኩ በማተት ከዩኒቨርሲቲው ምዕራብ አቅጣጫ በ11 ዲግሪ፣ 34 ደቂቃ 24.7 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 23 ደቂቃ 29.0 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ የሚገኘውን ጉልት ቁጥር 4 ወሰን በማድረግና በደቡብ አቅጣጫ የሚገኘውን ውሃ አዘል መሬት ወደ ፓርኩ በማካተት፤

ሠ/ ከዚያም የደቡብ ምዕራብ አቅጣጫን በመከተል በበላይ ዘለቀ ቀበሌ ከሚገኘው ቆዳ ፋብሪካ በምዕራብ አቅጣጫ 50 ሜትር ርቀት ላይ በ11 ዲግሪ፣ 33 ደቂቃ 03.9 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 23 ደቂቃ 19.8 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 5 ድረስ

ረ/ ከዚያም ከባህር ዳር -አዴት የመኪና መንገድ በቅርብ ርቀት በ11 ዲግሪ፣ 32 ደቂቃ 31.9 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 23 ደቂቃ 21.0 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 6 ድረስ፤

ሰ/ ከዚያም በ11 ዲግሪ፣ 32 ደቂቃ 00.1 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 24 ደቂቃ 47.7 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 7

B. Thence, going to the southerly direction, making Bahir Dar Textile Factory part of the park, 11 degrees, 35 minutes, 13.6 seconds north and 37 degrees, 24 minutes, 17.3 seconds west (up to post No.2);

C. Thence, turning to westerly direction at the ring-road passing around Selamargiw Mariam Church, 11 degrees, 35 minutes, 11.9 seconds north and 37 degrees, 24 minutes, 01.7 seconds east (up to post No.3);

D. Thence, turning to southerly direction, making Management Training Institute out of the park and making Education Faculty of Bahir Dar University part of the park, to westerly direction of the University, 11 degrees, 34 minutes, 24.7 seconds north and 37 degrees, 29.0 minutes east (making post No. 4 border and making marsh land, located southerly direction part of the park);

E. Thence, following south westerly direction, at 50 m. distance away form Tannery Factory located in the Belay Zeleke Kebele, 11 degrees, 33 minutes, 03.9 seconds north and 37 degrees, 23 minutes, 19.8 seconds east (up to post No.5);

F. Thence, at the nearby distance of Adet-Bahir Dar road, 11 degrees, 32 minutes, 31.9 seconds north and 37 degrees, 23 minutes, 21.0 seconds east (up to post No.6);

G. Thence, 11 degrees, 32 minutes, 00.1 seconds north and 37 degrees, 24 minutes, 47.7 seconds east (up to post No.7);

ድረስ፤

ሸ/ ከዚያም በሰሜናዊ ምስራቅ አቅጣጫ በ11 ዲግሪ፣ 32 ደቂቃ 11.6 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 25 ደቂቃ 23.2 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 8 ድረስ፤

ቀ/ ከዚያም በይገማ ሁለቱ ቀበሌ በሚገኘው የሞባይል ስልክ ማቀባበያ ማማ አካባቢ በ11 ዲግሪ፣ 31 ደቂቃ 00.3 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 27 ደቂቃ 34.4 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 9 ድረስ፤

በ/ ከዚያም የባህር ዳር-ጢስ አባይን የመኪና መንገድ ተከትሎ በምስራቅ አቅጣጫ በመሄድ ከአንዳሳ ወንዝ ድልድይ ከደረሰ በኋላ ወደ ሰሜናዊ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ ከአንዳንሳ ወንዝ ግድብ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በ300 ሜትር ርቀት ላይ በ11 ዲግሪ፣ 30 ደቂቃ 51.2 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 29 ደቂቃ 37.1 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 10 ድረስ፤

ተ/ ከዚያም በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳና በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወሰን ምስራቅ አቅጣጫ በ11 ዲግሪ፣ 29 ደቂቃ 52.7 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 31 ደቂቃ 57.2 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 11 ድረስ፤

ቸ/ ከዚያም በ11 ዲግሪ፣ 29 ደቂቃ 26.6 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 33 ደቂቃ 50.1 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 12 ድረስ፤

ሻ/ ከዚያም በማጅ ቀበሌ የሚገኘውን የደብረንግስት ሁለገብ የገበሬዎች የህብረት ሥራ ማህበር ጽ/ቤትን ወደ ውጭ በመተው የባህር ዳር-ጢስ አባይ የመኪና መንገዱን ድንበር በማድረግ በማጅ ቀበሌ የሚገኘውን የከብት ህክምና መስጫ ወደ ፓርኩ በማካተት የጢስ አባይ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤትን ወደ ውጭ በመተው ከት/ቤቱ

H. Thence, north easterly direction, 11 degrees, 32 minutes, 19.6 seconds north and 37 degrees 25 minutes 23.2 seconds east (up to post No.8);

I. Thence, around tower of mobile telephone receiver found Yigoma Huletu Kebele, 11 degrees, 31 minutes, 34.4 seconds eat (up to post No.9);

J. Thence, following Bahir Dar-Tis Abay road, going on easterly direction, turning to north easterly direction, after Andasa River Bridge, at 300M distance, south westerly direction of the Andasa River Dam, 11 degrees, 30 minutes, 51.2 seconds north and 37 degrees, 29 minutes, 37.1 seconds west (up to Post No.10);

K. Thence, westerly direction of BahirDar surrounding woreda and Bahir Dar city administration border, 11 degrees, 29 minutes, 52.7 seconds north and 37 degrees, 31 minutes, 52.2 seconds east (up to post No.11);

L. Thence, 11 degrees, 29 minutes, 26.6 seconds north and 37 degrees, 33 minutes 50.1 seconds east (up to post No.12);

M. Thence, making office of Debirengist Multi Farmers' Co-operative Association found in Magi kebele outside the park, making Bahir Dar –Tis Abay read border, making veterinary clinic located in Magi kebele part of the park, and Tis Abay Elementary school outside the park, at 50m. distance, westerly direction form the school,11 degrees, 29 minutes, 11.7 seconds north and 37 degrees, 34 minutes, 45.4

ምስራቅ አቅጣጫ 50 ሜትር ርቀት ላይ በ11 ዲግሪ፣ 29 ደቂቃ 11.7 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 34 ደቂቃ 45.4 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 13 ድረስ፤

ሃ/ ከዚያም የጢስ አባይ ጤና ጣቢያን ወደ ውጭ በመተው በምስራቅ አቅጣጫ የሚገኘውን የጢስ አባይ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያን ወደ ፓርኩ ውስጥ በማካተት ከኃይል ማመንጫው ደቡብ ምስራቅ ጫፍ ላይ በ11 ዲግሪ፣ 29 ደቂቃ 12.3 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 36 ደቂቃ 03.6 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 14 ድረስ፤

ኘ/ ከዚያም የአባይን ወንዝ በመሻገር የአይሰድ ማርያምን ኮረብታ አፋፍ ድንበር በማድረግ የወንቅእሸት ገብርኤል ቤተክርስቲያን የሚገኝበትን ኮረብታ ምዕራባዊ ደረቱን ወደፓርኩ በማካተት ከዚያም ወደ ምዕራብ በመታጠፍ የታምሬ ኮረብታን አፋፍ ድንበር በማድረግና የቃጩራ ኮረብታዎችን ሙሉ በሙሉ ወደ ፓርኩ በማካተት ከዚያም የአላታ ወንዝን በመሻገር በ11 ዲግሪ፣ 29 ደቂቃ 40.2 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 34 ደቂቃ 46.2 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 15 ድረስ፤

አ/ ከዚያም በዳስራ ቀበሌ ከሚገኘው ታንኳ መሻገሪያ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ከሚገኘው ገራሞ ኮረብታ ላይ በ11 ዲግሪ፣ 30 ደቂቃ 21.1 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 33 ደቂቃ 05.7 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 16 ድረስ፤

ከ/ ከዚያም በምዕራብ-ሰሜን አቅጣጫ የሚገኘውን የዳስራ ማርያም ፍል ውሃ ፀበል ድንበር በማድረግ በቡሽት ገጥ ራስ ኃይሌ ኮረብታ ላይ በ11 ዲግሪ፣ 30 ደቂቃ 21.7 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 32 ደቂቃ 38.0 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 17 ድረስ፤

ኸ/ ከዚያም በራስ ሃይሌ ኮረብታ ደቡባዊ ጫፍ

seconds east (up to post No.13);

N. Thence, making Tis Abay Health Center outside, and Tis Abay Electricity power Generating Station found westerly direction part of the park, at south easterly edge of the power generation, 11 degrees, 29 minutes, 12.3 seconds north and 37 degrees, 36 minutes, 03.6 seconds east (up to post No.14);

O. Thence, crossing the Nile River, taking the edge of Cliff of Aysed Marriam hill, making the westerly chest of the hill where the Wonkeshet Gebriel Church is situated part of the park, thence, turning to the west, taking cliff of edge of the Tamirie hill, and making the Kachura hills entirely part of the park, thence, crossing the Alata River, 11 degrees, 29 minutes, 40.2 seconds north and 37 degrees, 34 minutes, 46.2 seconds east (up to post No..15);

P. Thence, north westerly direction of the canoe-traveling found in Dasra kebele at the Geramo hill , 11 degrees, 30 minutes, 21.1 seconds north and 37 degrees. 33 minutes, 05.7 seconds east (up to post No.16);

Q. Thence, taking the Hot Spring Holy Water of the Dasra Mariam found in west northerly direction, at Ras Haile hill in Bushet village, 11 degrees, 30 minutes, 21.7 seconds north and 37 degrees, 32 minutes, 38.0 seconds east (up to post No.17);

R. Thence, at the southerly peak of Ras Haile hill,

ላይ በ11 ዲግሪ፣ 30 ደቂቃ 09.2 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 32 ደቂቃ 35.3 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 18 ድረስ፤

11 degrees, 30 minutes, 09.2 seconds north and 37 degrees, 32 minutes, 35.3 seconds east (up to post No.18);

ወ/ ከዚያም በዳስራ ቀበሌ በሰባቱ ጎጥ በሚገኘው ኮረብታ ላይ በ11 ዲግሪ፣ 30 ደቂቃ 42.9 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 31 ደቂቃ 10.2 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 19 ድረስ

S. Thence, at the hill found in the Sebatu village in the Dasra kebele, 11 degrees, 30 minutes, 42.9 seconds north and 37 degrees, 31 minutes, 10.2 seconds east (up to post No.19);

ዐ/ ከዚያም በዳስራ ቀበሌ በሁለት ማጀት ጎጥ ውስጥ ድንጋው አርክበር አጠገብ በሚገኘው ኮረብታ በ11 ዲግሪ፣ 31 ደቂቃ 16.1 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 31 ደቂቃ 05.8 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 20 ድረስ፤

T. Thence, at the hill found near Dingaw Arkeber in the Hulet Majet village in Dasra kebele, 11 degrees, 31 minutes, 16.1seconds north and 37 degrees, 31 minutes, 05.8 seconds east (up to post No.20);

ዘ/ ከዚያም በየሞሽት ቀበሌ በየጤፊት ኮረብታ ላይ በ11 ዲግሪ፣ 31 ደቂቃ 03.8 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 30 ደቂቃ 29.8 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 21 ድረስ፤

U. Thence, at the Yetiefit hill in Yemoshit kebele, 11 degrees, 31 minutes, 03.8 seconds north and 37 degrees, 30 minutes, 29.8 seconds east (up to post No.21);

ዠ/ ከዚያም በየሞሽት ቀበሌ በየጤፊት ጎጥ ከሚገኘው ከየሞሽት ሳተላይት ት/ቤት ምስራቅ አቅጣጫ 200 ሜትር ርቀት ላይ በ11 ዲግሪ፣ 31 ደቂቃ 36.4 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 29 ደቂቃ 27.2 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 22 ድረስ፤

V. Thence, at 200 m. distance westerly direction away from Yemoshit Satellite School located in Yetiefit village in the Yemoshit kebele, 11 degrees, 31 minutes 36.4 seconds north and 37 degrees, 29 minutes, 27.2 seconds east (up to post No.22);

የ/ ከዚያም በየሞሽት ቀበሌ በድንገል አርክበር ጎጥ በ11 ዲግሪ፣ 32 ደቂቃ 19.9 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 28 ደቂቃ 41.5 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 23 ድረስ፤

W. Thence, in Dingel Arkeber village in the Yemoshit kebele, 11 degrees, 32 minutes, 19.9 seconds north and 37 degrees, 28 minutes, 41.5 seconds east (up to post No.23);

ደ/ ከዚያም በወረብ ቆላ ጊዎን ቀበሌ በአባሎ ጎጥ በሚገኘው የአባሎ ኮረብታ ደቡባዊ ክፍል በ11 ዲግሪ፣ 32 ደቂቃ 05.9 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 27 ደቂቃ 20.9 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 24 ድረስ፤

X. Thence, south part of Aballo hill located in Aballo village in the Woreb Kolla Tsiwon kebele, 11 degrees, 32 minutes, 05.9 minutes 20.9 seconds east (up to post No.24);

፪/ ከዚያም በድማንበር ጎጥ በ11 ዲግሪ፣ 32 ደቂቃ 29.6 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 24 ድረስ፤

ገ/ ከዚያም በቸራማ ጎጥ በጥቁሪት ወንዝ አካባቢ በ11 ዲግሪ፣ 32 ደቂቃ 54.4 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 25 ደቂቃ 30.7 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 26 ድረስ፤

ጠ/ ከዚያም ወደ ድንጋይ ቋራ ኮረብታ በ11 ዲግሪ፣ 33 ደቂቃ 07.2 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 25 ደቂቃ 06.9 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 27 ድረስ፤

ጫ/ ከዚያም የድንጋይ ቋራን ኮረብታ ደረት ወደፓርኩ በማስገባትና በኮረብታው አፋፍ ላይ ያለውን ደልዳላ የእርሻ ቦታ ከፓርኩ ውጭ በማድረግ፣ የቁንጢ ኮረብታን ሙሉ በሙሉ ወደ ፓርኩ በማስገባት በ11 ዲግሪ፣ 32 ደቂቃ 56.2 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 24 ደቂቃ 33.0 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 28 ድረስ፤

አ/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመሄድ በወረብ ቆላ ጸዎን ቀበሌ የሚገኘውን የሻቋሪ ኮረብታን ሙሉ በሙሉ ወደ ፓርኩ በማስገባትና ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመሄድ የኮረብታዎችን ደረት ወደ ፓርኩ በማስገባትና የቤዛዊትን ቤተመንግስት ኮረብታን ሙሉ በሙሉ ወደ ፓርኩ በማስገባት፣ ከቤዛዊት ማርያም ገዳም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በ11 ዲግሪ፣ 34 ደቂቃ 03.4 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 25 ደቂቃ 00.4 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 29 ድረስ፤

አ/ ከዚያም የቤዛዊት ቤተመንግስትን የአስፋልት መንገድ በመያዝ ሰሜን አቅጣጫ በመሄድና፣ የሰማዕታት ሃውልትን ወደ ፓርኩ በማካተት፣ የባህር ዳር ጎንደር አስፋልት መንገድን በማቋረጥ፣ የሚሄደውን የመኪና መንገድ

Y. Thence, in Dimanber village, 11 degrees, 32 minutes, 29.6 seconds north and 37 degrees, 26 minutes, 18.4 seconds east (up to post No.25)

Z. Thence, around Tikurit River in Chirama village, 11 degrees, 32 minutes, 54.4 seconds north and 27 degrees, 25 minutes, 30.7 seconds east (up to post No.26);

A₁ Thence, to the Dingay Quara hill, 11 degrees, 33 minutes, 07.2 seconds north and 37 degrees, 25 minutes, 06.9 seconds east (up to post No.27);

B1 Thence, making chest of the Dingay Quara hill part of the park, and level farming land found at the cliff of the hill outside the park, making entirely the Qunti hill part of the park, 11 degrees, 32 minutes, 56.2 seconds north and 37 degrees, 24 minutes, 33.0 seconds east (up to post No.28)

C1 Thence, going up to westerly direction, making entirely the Shaquari hill located in the Woreb Kolla Tsiwon kebele part of the park and going up to north easterly direction, making the chest of the hills part of the park, and making entirely the hill of Bezwit Palace part of the park, opposite to Bezawit Mariam Abbey Church, 11 degrees, 34 minutes, 03 seconds north 37 degrees, 25 minutes, 00.4 seconds last (up to post No.29)

D1 Thence, taking Asphalt road of Bezawit Palace, going up to northerly direction and making Martyr's Monument part of the park, following the road which crosses Bahir Dar--Gondar Asphalt road, towards Cherechera Nile Dam,

ተከትሎ ወደ ጨረጨራ የአባይ ግድብ አቅጣጫ መንገዱ ከሚታጠፍበት ሰሜን አቅጣጫ በ11 ዲግሪ፣ 36 ደቂቃ 50.4 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 24 ደቂቃ 55.8 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 30 ድረስ፤

ፀ/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመሄድ በ11 ዲግሪ፣ 37 ደቂቃ 27.9 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 25 ደቂቃ 04.9 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 31 ድረስ፤

ፊ/ ከዚያም በመቀጠል አባይ ከጣና ሐይቅ ከሚለይበት ምስራቅ አቅጣጫ በ11 ዲግሪ፣ 37 ደቂቃ 54.5 ሴኮንድ ሰሜንና በ37 ዲግሪ 24 ደቂቃ 58.9 ሴኮንድ ምስራቅ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 32 ድረስ፤

ፐ/ ከዚያም የጣና ሐይቅን ዳርቻ በመያዝ ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ የደብረማርያም ደሴትንና በአጠገቡ ያለውን ሰላጤ ሙሉ በሙሉ በፓርኩ በማካተት የአባይ ምንጭ ሆቴልንና በአጠገቡ የሚገኘውን የሼል ነዳጅ ማደያ ወደውጭ በመተው የባህር ዳር-ጎንደርን የአስፋልት መንገድ በመያዝ ወደ ምስራቅ በመታጠፍ ከመነሻ ጉልት ቁጥር 1 ይደርሳል።

4. ዓላማ

የፓርኩ ክለላ ዋና ዓላማ በከተማው አስተዳደር ክልል ለውስጥ እና በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ የሚገኘውን አባይ ወንዝ ከጣና ሐይቅ ከሚወጣበት እስከ ጢስ አባይ ፏፏቴ ድረስ ባለው አካባቢ ያለውን የብዝሃ-ሕይወት ሃብትና ደህንነቱ የተጠበቀ ሥርዓተ-ምህዳር በአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ሙሉ ተሳትፎ ከጥፋት በመታደግና በመንከባከብ አልምቶ ለመጨው ትውልድ በሚሌኒየም መታሰቢያነት የሚተላለፍበትን ብሎም በዘላቂነት ለአካባቢው ህብረተሰብና ለአጠቃላይ የቱሪዝም ኢንዱስትሪው ዕድገት ተገቢውን አስተዋጽኦ የሚያበረክትበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው።

northerly direction of the turning of road,11 degrees,36 minutes 50.4 seconds north and 37 degrees, 24 minutes, 55.8 seconds east (up to post No.30);

E1 Thence, going up to northerly direction, 11 degrees, 37 minutes’ 27.9 seconds north and 37 degrees, 25 minutes, 04.9 seconds east (up to post No. 31);

F1 Thence, easterly direction of departure of the Nile River from Lake Tana, 11 degrees, 37, minutes, 54.5 seconds north and 37 degrees, 27 minutes, 58.9 seconds east (up to post No.32);

G1 Thence, taking the beach of Lake Tana, turning to south westerly direction, making Debre Mariam Island and its adjoining Peninsula entirely part of the park, and making Abay Minche Hotel and its adjoining Shell Oil Station outside the park, taking Bahir Dar-Gondar Asphalt road and turning to east, it goes up to initial post No.1.

4. Objectives

The main objective of delimiting the park is to protect form danger and conserve the bio-diversity resource found in the region whereabouts the Nile River emanates from Lake Tana up to Tis Abay Fountain area located in the city administration zone and Bahir Dar surrounding worda, through direct participation of local inhabitants and thereby have developed same and create a favorable condition in which it is to be passed down to the forthcoming generation as a memorial of Millennium as well as provide an appropriate contribution to the surrounding community and overall tourism industry development in a

5. ስለ ፓርክ ድርጅታዊ አቋምና ይዘታ

1. ፓርክ በዚህ ደንብ መሠረት የራሱ ጽ/ቤት፣ የአማካሪ ቦርድና ለሥራው የሚያስፈልጉ ሠራተኞች ይኖሩታል፤
2. የከተማ አስተዳደሩ ለፓርኩ ጥበቃ፣ ልማትና አጠቃቀም አመች ሆኖ በሚያገኘው ሁኔታ የፓርኩን አስተዳደር ጽ/ቤት ያደራጃል፤ ሠራተኞችንም ያሟላል፤ በጀት ይመድባል፤
3. የከተማ አስተዳደሩ ከመንግስት በጀት በተጨማሪ ልዩ ልዩ የገቢ ምንጮችን በማፈላለግ ለፓርኩ ልማት አስፈላጊ የሆኑ የመሠረተ ልማት አውታሮችን ደረጃ በደረጃ እንዲዘረጉ ያደርጋል፤
4. አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በፓርኩ ውስጥ የሚካሄዱ ልዩ ልዩ የልማት ተግባራት በራሱ፣ በመንግስት፣ በግልና በጋራ እንዲከናወኑ ያደርጋል፤
5. በአማካሪ ቦርዱ አቅራቢነት በከንቲባው የሚሾም የጽ/ቤት ኃላፊ ይኖረዋል።

6. የፓርኩ ጽ/ቤት ተግባርና ኃላፊነት

የፓርኩ አስተዳደር ጽ/ቤት ተጠሪነቱ በዚህ ደንብ አንቀጽ 7 ስር ለተቋቋመው አማካሪ ቦርድና በተሻሻለው የአማራ ብሔራዊ ክልል ከተሞች ማቋቋሚያ፣ ማደራጃና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 91/1996 ዓ.ም (እንደተሻሻለ) አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 2 ፊደል ተራ ቁጥር (በ) መሠረት ለከተማው ከንቲባ ሆኖ ከዚህ በተች የተመለከቱት

sustainable way.

5. Organizational Structure and Holding of the Park

1. The park shall, pursuant to this regulation, have its own office, counseling board and personnel necessary for the work.
2. The City administration shall organize administration office of the park in a manner that it finds suitable for protection, development and use of the park; assign employees and set aside budget;
3. The city administration shall, step by step, cause the development of infrastructures that are necessary for the development of the park through seeking various revenue sources other than government budget.
4. The city administration shall, where it finds it necessary, cause various activities of development may be undergone in the park to be carried out through itself, the government, private capacity and in mutuality therein
5. There shall be an office head to be appointed by the mayor upon the recommendation of the counseling board.

6. Duties and Responsibilities of Office of the Park

The administration office of the park shall, being accountable to the counseling board established under Art. 7 of this regulation hereof and to the mayor of the city, pursuant to sub Art. 2(1) of Art. 11 of the Amhara National Regional Urban Centers Establishment, Organization and Definition of their Powers and Duties Proclamation No. 91/2003 /as amended/, have the following specific duties

ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-

1. የፓርኩን ማኔጅመንት፣ ጥበቃና ልማት ሥራዎች በአስፈጻሚነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የተመለከተው ቢኖርም ለልማት የሚሰጡ ቦታዎችን በተመለከተ የትርኩን ማኔጅመንት ፕላን ተከትሎ የሚቀርቡ የቦታ ጥያቄዎችን አጥንቶ ለከንቲባው ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል፤
3. በፓርኩ ውስጥ በማኔጅመንት ፕላኑ መሠረትና በህግ አግባብ ቦታ የወሰዱ አካላት ደረጃውን የጠበቀ ተግባር በማከናወን በወቅቱ ተጠናቀው አገልግሎት ይሰጡ ዘንድ አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፤ ክትትል ያደርጋል፤ ይኸን ኃላፊነት በማይወጡ ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለከንቲባው ያቀርባል።
4. ከከተማ አስተዳደሩና ከሚመለከታቸው የቀበሌ አስተዳደር አካላት ጋር በመቀናጀት የአካባቢው ነዋሪ ህብረተሰብ ፓርኩን የመጠበቅ ኃላፊነት እንዲያዳብር ያስተምራል፤ ይቀሰቅሳል፤ ያደራጃል፤ ያስተባብራል፤
5. ፓርኩ በተከለለበት የተፈጥሮ አካባቢ ቀጥተኛ ጥቅም ያገኙ የነበሩ ነዋሪዎች በቱሪዝምና መሠል የልማት እንቅስቃሴዎች ለመሠማራት የሚያስችል አማራጭ የሥራ ዕድል የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤
6. ከከተማ አስተዳደሩ፣ ከፖሊስና ከሌሎች የፍትህ አካላት ጋር በመቀናጀት በፓርኩ ውስጥ የተከለከሉ ተግባራትን በሚፈፅሙ ማንኛውም ሰው ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤
7. የአገር ውስጥና የውጭ አገር ጎብኚዎች ጎብኝት በሚያደርጉበት ወቅት ሊከተሉት የሚገባውን ደንብና መመሪያ በተለያዩ

and responsibilities:

1. Direct and supervise over the management, protection and development activities of the park in an executive capacity;
2. Notwithstanding the provision of sub. Art. 1 of this Art. Hereof, study and submit to the mayor requests for the land to be submitted following management plan of the park, with regard to lands to be granted for development and thereby cause the implementation of same upon approval thereof;
3. Avails the necessary support for those bodies who have acquired land inside the park pursuant to the management plan and proper of law, having undertaken an activity which maintains its standard and been timely completed, so that they provide service therein; supervise over and submit to the mayor to be taken lawful measures against those individuals who fail to discharge this responsibility therein;
4. Educate, agitate, organize and co-ordinate the local community in conjunction with the city administration and pertinent kebele administrative bodies so that it may develop the responsibility to protect the park;
5. Facilitate conditions for those residents who have been direct beneficiaries form natural environment of the delimiting park to obtain alternative job opportunity enabling them to engage in tourism and suchlike activities thereof;
6. sees to it that lawful measures are taken against any person committing prohibited activities inside the park, in conjunction with the city administration, police and other justice organs;
7. cause domestic and foreign visitors be pre-informed, through various methods, of the rules and regulations they have to observe, at times

ዘዴዎች አስቀድመው እንዲያውቁ ያደርጋል፤ አፈፃፀሙንም ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል።

of visiting; follow-up and supervise over its implementation;

- 8. ከሚሰጡ ልዩ ልዩ አገልግሎቶች የሚመነጨ ልዩ ልዩ ገቢዎችን በህጋዊ ደረጃ በመሰብሰብ ለከተማ አስተዳደሩ ገቢ ያደርጋል፤
- 9. የፓርኩን ክልል የሚያመለክቱ ጉልቶችን ይተክላል፤ ይጠግናል፤ ይንከባከባል፤
- 10. በፓርኩ ውስጥ የደህንነት እና ሌሎች መረጃዎችን የያዙ የማስታወቂያ ሰሌዳዎችን በግልጽ በሚታዩ ሥፍራዎች ይተክላል፤ ይንከባከባል፤
- 11. በፓርኩ ክልል ውስጥ እና አካባቢ የሚገኙ ተቋማት ፓርኩን የሚበክሉ፤ የሚለውጡና የሚረብሹ እንቅስቃሴዎች አለማድረጋቸውን ይቆጣጠራል፤ በሚመለከተውም አካል የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤
- 12. በሕግ መሠረት ውሎችን ይዋዋላል፤ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ በስሙ ይከሳል፤ ይከሰሳል።

- 8. Collect and deposit to the city administration a variety of revenues arising from the service it provides using legal receipts;
- 9. Put, repair and look after posts indicating boundaries of the park;
- 10. Put and look after notice-boards containing security and other information inside the park, at places where they are openly observed
- 11. Supervise over institutions found in and around the park that do not commit activities of polluting, changing and disturbing the park; cause corrective measures to be taken by the pertinent body therein.
- 12. Enter into contracts, own property, as well as sue and be sued in its own name, in accordance with law.

7. ስለ ሥራ አመራር ቦርዱ አሰያየምና ሥልጣን

7. Designation and powers of the Managing Board

- 1. የፓርኩን ሥራዎች በበላይነት የሚመራና ውሳኔዎች ላይ ምክርና አስተያየት የሚሰጥ አማካሪ ቦርድ /ከዚህ በኋላ “ቦርዱ” እየተባለ የሚጠራው/ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል። አባላቱም የሙያ ቀረቤታ ካላቸው መ/ቤቶች የተውጣጡ ከፍተኛ ልምድና ሙያ ያላቸው ከ7-9 የሚደርሱ ኃላፊዎች ይሆናሉ።
- 2. የቦርዱ አባላት ብዛትና ስብጥር በከንቲባው አቅራቢነት በርዕሰ መስተዳድሩ ይወሰናል፤

- 1. A counseling board that manages over the activities of the park and provides counseling and recommendation on decisions /hereinafter referred to as “The Board”/ is hereby established under this regulation. Its members shall be, numbering form seven through nine, heads having high experience and profession and drawn from among form government office having close profession
- 2. Number and composition of members of the board shall be determined by the Head of Regional Government upon their representation

3. የቦርዱ ሰብሳቢ የከተማው ከንቲባ፣ የቦርዱ ፀሐፊ ደግሞ የፓርኩ ጽ/ቤት ኃላፊ ይሆናሉ፤

4. ቦርዱ ተጠሪነቱ ለባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ሆኖ በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ/ የፓርኩን ጥበቃ ልማትና አጠቃቀም የሚወስን የማይጅመንት ፕላን በጥናት እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ጥናቱንም በመገምገም ያፀድቃል፤

ለ/ በየጊዜው የሚፀድቀውን የፓርኩን የማይጅመንት ፕላን ተግባራዊነት ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

ሐ/ የፓርኩን ዓመታዊ የፊዚካልና የፋይናንስ እቅዶች እና ሪፖርቶች መርምሮ ውጤቶችን ያሳልፋል፤

መ/ በፓርኩ ጥበቃ፣ ልማትና አጠቃቀም ረገድ በከተማ አስተዳደሩ ሊፈቱ ባልቻሉ ችግሮች ላይ መፍትሔዎችን ያፈላልጋል፤ ውጤቶችን ይሰጣል፤

ሠ/ ለፓርኩ ጥበቃ፣ ልማትና አጠቃቀም በሚያስፈልጉት የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፎች አሰባሰብ ረገድ ለከተማ አስተዳደሩ እገዛ ያደርጋል፤

ረ/ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅትና በተናጠል የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጡ የሚችሉበትን የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋል፤ አፈፃፀሙንም ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

ሰ/ የፓርኩን የአስተዳደር ጽ/ቤት ኃላፊ መርጦ ለከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ለሹመት ያቀርባል፤

by the mayor.

3. The city mayor and head of office of the park shall be chair-person and secretary of the board respectively.

4. The board shall, being accountable to a mayor of Bahir Dar city, pursuant to this regulation, have the following powers and duties.

A. Cause the preparation of management plan on study determining protection, development and use of the park; evaluate the study and approve same.

B. Follow-up and supervise over the implementation of management plan of the park to be approved from time to time;

C. Pass decisions, having examined fiscal and financial annual plans and reports of the park;

D. Seek for remedies against problems which may not be solved by the city administration in respect to protection, development and use of the park;

E. Assist to the city administration in respect to mobilization of financial and material support required for protection, development and use of the park;

F. Put in a working procedure by which those bodies that concern the matter may properly discharge their individual and collective responsibilities, follow-up and supervise over its implementation thereof;

G. Propose a head of administration office of the park to a mayor of the city administration for his appointment.

8. ስለቦርዱ የስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት

1. ቦርዱ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤ ሆኖም እንደ አስፈላጊነቱ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ከማድረግ ይህ ድንጋጌ አያግደውም።
2. ከቦርዱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባዔ ይሆናል።
3. በስብሰባው ከተገኙት መካከል ከግማሽ በላይ የሆኑት አባላት የደገፉት ጉዳይ የቦርዱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል።
4. ቦርዱ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1-3 የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የራሱን ዝርዝር የስብሰባ እና የአሠራር ስነ-ሥርዓት መወሰኛ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

9. ስለ ፓርኩ ማኔጅመንት ፕላን ዝግጅትና አፈፃፀም

1. የፓርኩ ማኔጅመንት ፕላን በ/ቤቱ አማካኝነት የሚዘጋጅና ለቦርዱ ቀርቦ ከፀደቀ በኋላ በሥራ ላይ ይውላል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የሚዘጋጀው የማኔጅመንት ፕላን ለፓርኩ ጥበቃ፣ ልማትና አጠቃቀም በሚያመች ሁኔታ ፓርኩን አካባቢውን በጥበቅ፣ በልማት፣ እና በደጀን ቀጣናዎች በመከፋፈል መቅረጽና በየቀጣናው የሚከናወኑት የጥበቃና የልማት ሥራዎች በምን ዓይነት መርሆዎችም ሆነ አሠራሮች መከናወን እንደሚገባቸው ለይቶ የሚያሳይ ይሆናል።
3. በተጨማሪም በፓርኩ ክልል የሚገኙ ተቋማት እና የአርሶ አደሮች የግል መኖሪያ ቤቶች፣ በምን መልኩ ከፓርኩ ዓላማ ጋር ተጣጥመው መቀጠል ወይም እንደአስፈላጊነቱ ከይዞታቸው ክልል መነሳት እንዳለባቸው ግልፅና አስተማማኝ ስልቶችን

8. Meeting Time and Decision-Making Procedure of the Board

1. The board shall hold its ordinary meeting once in a month; provided, however, that this provision shall not prohibit it from holding, as deemed necessary, extraordinary meetings.
2. There shall be a quorum where, among the members of the board, more than half of them show up at the meeting.
3. Any matter supported by more than half of those members present at the meeting shall pass to be the decision of the board.
4. Without prejudice to the provisions of sub. Art. 1-3 of this Art. Hereof, the board may issue its own specific meeting time and working procedures determination guideline.

9. Preparation and Implementation of Management Plan of the Park

1. Management plan of the park shall, having been prepared by the office and submitted to the Board for approval, be implemented thereof.
2. Management plan to be prepared pursuant to sub. Art 1 of this Art. Hereof shall, in a manner suitable for protection, development and use of the park, identify and show by zoning and devising the park and its surrounding area into reservation, development and boundary zones and, in what type of principles as well as working procedures, those activities of protection and development to be undertaken in each and every zone are to be carried out therein.
3. In addition, it shall indicate clear and reliable systems that in what manner those institutions and farmers' private dwelling houses found within the park proceed in harmony with objective of the park or, as deemed necessary, they should depart from the area of their holding.

መጠቆም ይኖርበታል።

- 4. የተዘጋጀው የማኔጅመንት ፕላን ከመፅደቁ በፊት ረቂቁ ለሁሉም ያገባኛል ባይ አካላትና ለአካባቢው ኅብረተሰብ ቀርቦ ውይይት ሊደረግበትና የጋራ መግባባት ሊደረስበት ይገባል።
- 5. በቦታ አጠቃቀም ረገድ የምደባ ለውጥ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ የተገኘ አንደሆነ በአጠቃላይ የማኔጅመንት ፕላን አተገባበር ላይ ተፅእኖ ስለሚኖረው ጥያቄው ሲታመንበት ብቻ በከንቲባው አማካኝነት ለቦርዱ ቀርቦ ውሳኔ ይሰጥበታል።

10. ስለተከለከሉ ተግባራት

የሚከተሉትን ተግባራት በፓርኩ ውስጥ ማከናወን በዚህ ደንብ የተከለከለ ነው፡-

- 1. ከተፈቀደላቸው ውጭ ተፈጥሯዊ ወይም ሰው ሠራሽ ቁሶችን ማንሳት፣ መውሰድ፣ ወይም ማበላሸት፣ ወይም ወደ ፓርኩ ማስገባት፣
- 2. የማዕድን ፍለጋ ወይም የቁፋሮ ሥራ ማካሄድ፣
- 3. በማኔጅመንት ፕላኑ መሠረት በተፈቀደው ቦታ በተሰጠ የግንባታ ፈቃድ ከሚሠራ ግንባታ ውጪ የሚከናወን ማንኛውም ዓይነት ግንባታ የማስፋፋት ሥራ፣
- 4. ምግብ መያዣ፣ ለውሃ መጠጫ እና ሌሎች አገልግሎቶች ጥቅም የሰጡ ቁሳቁሶችን ለዚህ ተብሎ ከተዘጋጀ ቦታ ውጭ በዘፈቀደ መጣል፣
- 5. የፓርኩን ክልል የሚያመለክቱትን ጉልቶች እና ሌሎች ምልክቶች መንቀል፣ መሸፈን፣ የተተከሉበትን ቦታ ለውጦ መትከል፣ ማበላሸት፣
- 6. ፓርኩ ውስጥ ጫት ወይም ሌሎች የተከለከሉ ዕቃዎችን መትከል፣ መጠቀም ወይም ይዞ መገኘት፣
- 7. ፈቃድ ሳያገኙ የጥናትና ምርምር

- 4. Before it has been approved, the draft of prepared management plan shall be submitted to all stakeholders and local community and discussed and thereby reached a general consensus among them.
- 5. As it has an impact on the implementation of general management plan, the request shall, only when believed of, be submitted to the board through the mayor and given a decision, with regard to land use where it is necessary to make alteration of classification.

10. Prohibited Activities

It is prohibited by this regulation to commit the following activities in the park:

- 1. With the exception of those permitted ones, picking up, taking away, damaging, ruining or bringing into the park natural or man-made matters;
- 2. undertaking mineral exploration or mining activities;
- 3. Undertaking any type of construction or expansion of work with the exception of construction to be undertaken on the permitted land on which construction is permitted pursuant to the management plan;
- 4. Throwing away arbitrarily food containers, water drinking items, and materials served for other services into the park on to places not permitted therein;
- 5. Pulling out, covering, changing the place whereabouts they are put those posts and marks which indicate boundary of the park;
- 6. Growing, consuming or being found in possession of ‘chat’ and other prohibited narcotics;
- 7. conducting study and research activities

ሥራዎችን ማከናወን፤

8. በሂደት የሚከሰቱና ፓርኩን የሚያስተዳድረው አካል በፓርኩ ላይ አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ ብሎ የሚወስናቸው ሌሎች ተግባራት ወደ ፊት የከተማ አስተዳደሩ በሚያወጣው መመሪያ ዝርዝር ይገልጻሉ፤

11. በፓርኩ ክልል ውስጥ ስለሚካሄዱ የልማት ሥራዎች

1. የፓርኩን የማይጅመንት ፕላን የሚፃረሩ ሁነው እስካልተገኙ ድረስ የከተማው አስተዳደር ከፓርኩ እንቅስቃሴ ጋር የሚሄዱ የልማት ሥራዎች በፓርኩ ክልል ውስጥ እንዲከናወኑ ሊፈቅድ ይችላል።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ ቢኖርም የሚፈቀዱት የልማት ሥራዎች ከቲሪዝመ እንቅስቃሴ ጋር ተዛማጅነት ያላቸው የአካባቢ ጥበቃን መሠረት ያደረጉ እና የማህበረሰቡን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ብቻ ይሆናሉ፤

3. በዚህ ደንብ መሠረት በፓርኩ ውስጥ እንዲከናወኑ የሚፈቀዱ የልማት ሥራዎች የአካባቢ ብክለትና ተፅዕኖ ግምገማ መገለጫዎችን በሚመለከተው መስሪያ ቤት በኩል እንዲያስፀድቁ ማቅረብ ይኖርባቸዋል።

4. በፓርኩ ውስጥ የሚከናወኑት የልማት ሥራዎች በማይጅመንት ፕላኑ ላይ የተቀመጠውን የወንዝ ጥብቅ ቀጣና ማካተት ወይም ማጠር አይፈቀድላቸውም፤

5. በፓርኩ ውስጥ የሚተገበር ማናቸውም የልማት ፕሮጀክት የራሱን ቅጥር ግቢና አካባቢ የማፅዳት፣ በያዘው ክልል ውስጥ ያሉትን የዱር እንስሳትም ሆነ ፅዕዋት የመጠበቅና የመንከባከብ ኃላፊነት አለበት፤

6. ማንኛውም አልሚ በተሰጠው ቦታ ላይ በተወሰነለት የጊዜ ገደብ ውስጥ ገንብቶ

without having prior permission thereof;

8. Such other activities may be occurred in process and those activities determined by a body who manages over the park to cause disaster on the park shall be specifically stated by a directive to be issued by the city administration.

11. Development Activities undertaken Within the park

1. The city administration may permit development works compatible with the activities of the park to be carried out within the park unless they are found to come into conflict with Management plan of the park.

2. Notwithstanding the general provision of sub. Art. 1 of this Art. Hereof, permitted development works shall be only those which are related to tourism activities, based on environmental protection and materialize economic beneficiaries of the community.

3. Development works permitted to be carried out within the park in accordance with this regulation shall be submitted through the pertinent government office for approval with environmental pollution impact assessment.

4. Development works to be undertaken within the park shall not be permitted to include or fence protected zone of river indicated on the management plan.

5. Any development project to be carried out within the park shall have a responsibility to clean its premises and surroundings, protect and look after wild animals and plants found in the region.

6. Any developer's land shall be snatched at without additional warnings where he has not

ግልጋሎት መስጠት ካልጀመረ ወይም ግልጋሎት ለመስጠት ያገደውንን አሳማኝ ምክንያት በራሱ ተነሣሽነት ለፓርኩ ጽ/ቤት አሳውቆ የጊዜ መራዘም ካልተፈቀደለት በስተቀር የተሰጠውን ቦታ ያለተጨማሪ ማስጠንቀቂያ ይነጠቃል።

12. ተዛማጅ ድንጋጌዎች

1. ሁኔታዎች አስገዳጅ ባልሆኑበት መጠን በፓርኩ ውስጥ የሚዘረጉ ኤሌክትሪክና የቴሌፎን መስመሮች በመሬት ውስጥ የተቀበሩ መሆን ይገባቸዋል።
2. በፓርኩ ውስጥ የሚሠሩ ግንባታዎች ከፍታ እንደ ቦታው ሁኔታ በጥናት ይወሰናል።
3. በፓርኩ ውስጥ የሚገቡ ግንባታዎች በተቻለ መጠን ከአካባቢው ጋር የሚመሳሰሉና ባህላዊ ገፅታ እንዲኖራቸው መደረግ አለበት፤
4. በፓርኩ ውስጥ የሚገነቡ ድርጅቶች የቆሻሻ አወጋገድ ሥርዓታቸው ዘመናዊና የአካባቢ ብክለትን የማስከተል ውጤት የሌለው መሆን ይኖርበታል፤
5. ማንኛውም ግንባታ የዛፎችና ሌሎች ዕቃዎች ውድመትን እንደማያስከትል ተደርጎ መሠራት አለበት፤
6. የከተማው አስተዳደር በፓርኩ ክልል ውስጥ ያሉና ከፓርኩ ጋር የማይሄዱ ተቋማት ከፓርኩ ክልል ውጭ እንዲዛወሩ ያደረጋል። ይህ ለማድረግ ረጅም ጊዜ የሚጠይቅ በመሆኑ እስከዚያው ተቋማቱ እንዳይስፋፉ በማድረግ ተገቢውን የአካባቢ ብክለት ቁጥጥር ያካሂዳል።

13. ስለበጀት

1. በክልሉ መንግስት ከሚመደብ ልዩ የበጀት ድጋፍ፤
2. የከተማው አስተዳደር ከሚመደበው ተጨማሪ በጀት፤
3. በአንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 8 ከተገለፀው

built and started rendering service on the land he is granted within a period of time specified to him unless he has notified his justifiable grounds preventing him from rendering service therein, on his initiation, to office of the park and thereby is permitted of an extension of time thereof,

12. Miscellaneous provisions

1. Electric and telephone lines to be installed within the park shall be buried in the ground to the extent circumstances are not compelling thereof;
2. Elevation of constructions to be undertaken within the park shall, as the land may be, be determined on study.
3. Constructions to build with in the park shall, as much as possible, be compatible with the environment and have cultural image therein.
4. Waste disposal system of enterprises established within the park shall be modern and does not have an effect of causing environmental pollution thereof.
5. Any construction shall be built in a manner that not causing ruining of trees and other plants thereof.
6. The city administration shall cause the transfer of institutions which are found within the park but not compatible with the park to outside the park area. If it takes a long period of time to do this, until then, it shall carry out appropriate supervision of environmental pollution by making those institutions not to be extended.

13. Budget

1. Special budgetary support to be allocated by the Regional governments;
2. Supplementary budget what the city administration may allocate;
3. Supplementary budgetary appropriation to be set aside where it is approved by city mayor

ገቢ በከተማ ከንቲባ ሲፈቀድ የሚመደብ ተጨማሪ በጀት

from revenue specified under sub. Art. 8 of Art.6

14. የመተባበር ግዴታ

14. Duty to Co-Operate

ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ለዚህ ደንብ ሙሉ ተፈጻሚነት የመተባበር ግዴታ አለበት።

Any natural or juridical person shall have the duty to co-operate for the full implementation of this regulation.

15. ስለ ቅጣት

15. Penalty

ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ በሚቃረን ተግባር ላይ ከተገኘ አግባብ ባላቸው የወንጀል ሕግ ድንጋጌዎች መሠረት ተጠያቂ ይሆናል።

Any person found to an act which comes into conflict with this regulation shall be liable to punishment in accordance with the relevant rules of penal code.

16. ዝርዝር መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

16. Power to Issue Specific Directives

ቦርዱ ለዚህ ደንብ ሙሉ ተፈጻሚነት የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

The board may issue specific directives necessary for the full implementation of this regulation

17. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

17. Effective Date

ይህ ደንብ በክልሉ መንግስት ዝክረ-ህግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል

This Regulation shall come into force as of the date its publication in the Zikree-Hig Gazettee of the Regional State

ባህር ዳር
ሚያዚያ 2 ቀን 2000 ዓ.ም
የአማራ ብሔራዊ ክልል
መስተዳድር ምክር ቤት

Done at Bahir Dar
This 10th day of April, 2008
Ayalew Gobezie
Head of Government of the
Amhara National Regional State